

በሊኅ

adj. , Pl. c. በላኅት ፣, m. በሊኃን ፣, fem. በሊኃት ፣ 1) *acutus* : መላዊ ፣ በሊኅ ፣ Ps. 51,2; Sir. 21,3; ኩናት ፣ Hez. 5,1; ሰይፍ ፣ Apoc. 1,16; ማዕፀድ ፣ Apoc.14,14; Apoc. 14,17; ቀኖት ፣ Act. 9,5 Platt; በሊኅ ፣ መዓብሊሆሙ ፣ Jes. 5,28; ማዕበል ፣ በሊኅ ፣ Jer. 9,8; ስብራት ፣ ማህው ፣ በላኅት ፣ Sir. 43,19; አእባን ፣ በሊኃት ፣ Hen. 10,5; አእባን ፣ በላኅት ፣ M.M. f. 43; ከዮንው ፣ በሊኃን ፣ Org.; transl.: በበሊኅ ፣ ልሳን ፣ Sx. Mag. 4 Enc.; de voce: ቃሉ ፣ በሊኅ ፣ ወቀጢን ፣ Sx. Mag. 14; በበሊኅ ፣ ዐይነ ፣ ልብክን ፣ ትነጽራ ፣ Cyr. ad Reg. 27; de spiritu sapientiae ὀξύς Sap. 7,22; በሊኅ ፣ ኅሊኖ ፣ ለከንኖ ፣ ὀξύς ἐν κρίσει Sap. 8,11; ብእሲ ፣ በሊኅ ፣ በምግባሩ ፣ ὀξύς ἐν τοῖς ἔργοις αὐτοῦ Prov. 22,29. 2) *acer*, *vehemens*, *velox* : ለቀጥታ ፣ ወለበሊኅ ፣ መዓት ፣ Prov. 27,4; በሊኅ ፣ እገሪሆሙ ፣ ለክዲወ ፣ ደም ፣ Ps. 13,6; Rom. 3,15.

TraCES en

balih

Grébaut

በሊኅ ፣ *balih acutus, velox, vif, rapide, pénétrant*
Ms. Roma, Biblioteca Nazionale Centrale di
Roma, Orientale 134, p. 65. Grébaut 1952, 182

Leslau

በሊኅ *balih sharp, quick, swift, violent, penetrating, fierce* (lion), *smart* Leslau 1987, 96a

Bibliography

Revisions

- Magdalena Krzyżanowska *added gr and les* on 19.11.2024
- Magdalena Krzyżanowska *added sub* on 19.11.2024
- Andreas Ellwardt *last updated txt file and doc file of Lexicon* on 19.4.2017
- Pietro Maria Liuzzo *exported from lexicon to XML* on 16.1.2017
- Pietro Maria Liuzzo *updated lexicon XML file adding nested senses* on 16.1.2017
- Andreas Ellwardt *updated txt file and doc file of Lexicon* on 22.11.2016